

ምልክቶች ፍሩብዎትም አልፍሩብዎትም፣ ወደ ሃኪም ቢሮ ከመሄድዎ በፊት ይደውሉ። ምልክቶች ካሉብዎት፣ የሽይረሱን ስርጭት ለማስቆም ወደ ሃኪም በሚሄዱበት ወቅት የፊት ጭምብል ማድረግን ያረጋግጡ።

ከኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪድ-19) ጋር የተዛመደ፡ የእንክብካቤ መመሪያዎች
(Related to Coronavirus Disease (COVID-19): Care Instructions)

- [ኮቪድ-19፡- Alberta Health Services](#)
- [የኮቪድ-19 መረጃ ለአልበርታዎች፡ Alberta Health](#)
- [የኮቪድ-19 ራስን መገምገም](#)

ለ24/7 የነርስ ምክር እና አጠቃላይ የጤና መረጃ ወደ Health Link በ 811 ላይ ይደውሉ።

ከ፡-May 31፣ 2022 ጀምሮ
ጸሐፊ፡- ከHealthwise የተወሰደ

ይህ ጽሁፍ የብቁ የጤና ባለሙያ ምክርን የሚተካ አይደለም። ይህ ጽሁፍ ለአጠቃላይ መረጃ ብቻ ታስቦ የቀረበ ሲሆን እንደሆነው እና እንዳለው ላይ በመመስረት የቀረበ ነው። ምንም እንኳን የመረጃውን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ምክንያታዊ ጥረቶች ቢደረጉም ለእንደዚህ ዓይነት መረጃ ትክክለኛነት፣ አስተማማኝነት፣ ሙሉነት፣ ተፈጻሚነት ወይም ብቃትን በተመለከተ ምንም አይነት ውክልና ወይም ዋስትና፣ መግለጫ፣ በተዘዋዋሪም ሆነ ወይም በሕግ በተደነገገ መልኩ አይሰጥም። የ ለእነዚህ ቁሳቁሶች አጠቃቀም እና ለማንኛውም የይገባኛል ጥያቄዎች፣ ድርጊቶች፣ ጥያቄዎች ወይም ክሶች ሁሉንም ተጠያቂነት ያስወግዳል።